



የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)
Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)

ሚያዚያ 27 ቀን 2006 ዓ.ም.

ተቃውሞ በሚያሰሙ ዜጎች ላይ ጭፍጨፋ ማካሄድ የሚወገዝ ድርጊት ነው

ሰሞኑን በአሮሚያ ክልል የተለያዩ ከተሞች ውስጥ የወያኔ ባለስልጣኖችን የዘረፉ እቅድ በመቃወም ድምጻቸውን ባሰሙ ተማሪዎችና ሰላማዊ ዜጎች ላይ የወያኔ ወታደሮችና የጸጥታ ኃይሎች ተኩስ በመክፈት በርካታ ሰዎች መግደላቸውና ማቁሰላቸው ታውቋል። ኢሕአፓ በተፈጠረው ሁኔታ ሀዘን የተሰማው መሆኑን እየገለጸ ይህን አረመኔያዊ ድርጊት በጽኑ ያወግዛል። ማናቸውንም ተቃውሞ በሰላማዊና በተገቢው መንገድ መግለጽ የዜጎች የማይገረሰስ መብት መሆኑ እየታወቀ ተቃውሟቸውን በሚያሰሙ ዜጎች ላይ ተኩስ ከፍተኛ ፍጅት ማካሄድ የፋሽስቶችና የአምባገነኖች ባህርይ ስለሆነ ማናቸውም አገር ወዳድ ዜጋ ድርጊቱን ሊያወግዝና ሊኮንን ይገባዋል።

የተማሪዎችንና የዜጎችን ተቃውሞ ያስነሳው ጉዳይ የወያኔ አገዛዝ የተወሰኑ አካባቢዎችንና ኩታ ገጠም ከተሞችን በአዲስ አበባ ክልል ውስጥ ለማጠቃለል ያወጣው እቅድ መሆኑ ታውቋል። ይህ የወያኔ እቅድ በቅድሚያ መሰረት ያደረገውና ያለመው አገሪቷን በኢኮኖሚ ለማሳደግ ወይም የደሃውን ሕዝብ ኑሮ ለማሻሻል ሳይሆን የመሬት ዋጋ በአዲስ አበባና በአካባቢው ከተሞች በጣም እየጨመረ በመምጣቱ ደሃውን ከመሬቱ በማፈናቀልና በመንጠቅ በመሬት ችርቻራ እያካሄዱ ያሉትን ከፍተኛ ስሜት ለማስፋፋት መሆኑ ግልጽ ነው።

አካባቢን ያሳድጋል፤ ያበለጽጋል ወይም የሕዝቡን የኑሮ ሁኔታ ያሻሽላል ተብለው የሚገመቱ እቅዶች ተግባራዊ ሊሆኑ የሚችሉት በሕዝብ ውይይትና ስምምነት ብቻ ነው። ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ስር በሰደደበት አገርና ሕዝብ የሚቆጣጠረውና የሚመርጠው መንግሥት የበላይነት ባገኘበት አገር ልዩነትን የመፍቻው መንገድ ይህ ብቻ ነው። ከሕዝብ ስምምነት ውጭ የሚደረግ ውሳኔ ተቃውሞን ያስነሳል። ተቃውሞውን በመግደልና በመረሸን ለማጥፋት የሚደረግ ሙከራ ደግሞ የአምባገነኖች ባህርይ ነው እንጅ ሌላ ሊሆን አይችልም።

ባለፉት 23 ዓመታት የወያኔ ባለስልጣናት ሕዝብን በብሔርና በጎሳ ከፋፍለው፤ መብት አፍነውና አግደው፤ አገሪቷንም ለጥቃት አጋልጠው የሕዝብንና የአገሪቷን አንጡራ ሀብት እየዘረፉ ጥቅማቸውን ሲያደልቡ ቆይተዋል። ስልጣን ላይ ሲወጡ ባረቀቁት ሕገ መንግሥት አማካይነት መሬትን በአገዛዙ ቁጥጥር ስር ማድረጋቸውና በረቀቀ ዘዴ የመሬት ሊዝ ፖሊሲ አውጥተው ተግባራዊ ማድረጋቸው የአገሪቱን መሬት እየቸበቸቡ ለመዝረፍ ምቹ ሁኔታ ፈጥረዋል። ባለፉት አመታት በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች በርካታ ለም መሬቶችን ለባእዳን ቸብቸቡ ያጋበሱት ሀብት የዚህ የጥፋት ፖሊሲ ውጤት ሲሆን የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን አቅድም በአይነት ይለይ እንጅ የዚህ የዘረፋ ተግባር ቅጥያ መሆኑ ግልጽ ነው።

EPRP
 P.O.BOX 73337
 Washington DC, 20056
 USA

Email ESPIC@aol.com
 Website WWW.EPRP.com

EPRP
 BP 30022
 92276 Bois Colombes cedex
 France

Tel. 202 291 4217 Fax: 202 291 7645



የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)
Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)

የወያኔን አይን ያወጣ ዘረፋና አገር አጥፊን ፖሊሲ መቃወምና መታገል ተገቢና ትክክለኛ እርምጃ ነው። ዛሬ በኦሮሚያ ክልል ብቻ ሳይሆን በተለያዩ አካባቢዎች የሚደርጉ ትግሎች እየተቀጣጠሉና እየተጠናከሩ ነው። በጎንደር፣ በአይካል፣ በባህር ዳር፣ በደሴ፣ በትግራይ የተለያዩ ቦታዎች፣ በደቡብ፣ በጋምቤላ፣ በአፋር ክልል፣ በአጋዴን ወዘተ ሕዝብ ንብረቱን ለመጠበቅና መብቱን ለማስከበር ከወያኔ የጸጥታ ኃይሎች ጋር ግብ ግብ ገጥሟል። እየተካሄደ ያለው የሕዝብ ትግል መስዋእትነትን እያስከፈለ ቢሆንም ተጠናክሮ በመቀጠል ላይ ይገኛል።

የሕዝብ ትግል ተጠናክሮ በወያኔ ድል ሊያገኝ የሚችለው ግን ሕዝብ እጅ ለእጅ ተያይዞ የአንድነት ክርኑን በጠላቱ ላይ ሲያሳርፍ ብቻ ነው። ወያኔ ስልጣን ሲጨብጥ ለረዥም ጊዜ አብሮ የኖረውንና የበርካታ አመታት የጋራ ታሪክ ያለውን ሕዝብን በቋንቋ ክልሎች የከፋፈለውና በሕዝቡ መሀል አሁን ድረስ የጥላቻና የክፍፍል መርዝ እያሰራጨ የሚገኘው የአገዛዝ እድሜውን ለማራዘም ነው። ወያኔ በሰርጎ ገቦቹ አማካይነት በአንዱ ብሄር ውስጥ ገብቶ የዘር ጥላቻን በማናፈስ ወደ ግጭት የሚገፋፋና በሌላ በኩል ከተጠቁው ጎን በመሆን እንደንከላከልላችሁ እኛን ደግፍ አለዚያ ትጠፋላችሁ እያለ መርዝ የሆነ ቅስቀሳውን የሚያካሂደው በሕዝብ ውስጥ ሊፈጠር የሚችለው ክፍፍል ለአድሜው መራዘም ጠቃሚ በመሆኑ ነው። ለነገሩ ዲሞክራሲ እውን ከሆነ፣ አኩልነት ከሰፈነ፣ መብት ከተረጋገጠ በሕዝቦች መካከል የጥቅምም ሆነ የሌላ ልዩነት ሆነ ግጭት አይኖርም። ልዩነትም ካለ ችግሩ ወደ ግጭት ሳያመራ በውይይትና በንግግር መፍትሄ ሊያገኝ እንደሚችል ግልጽ ነው።

ስለሆነም የጋራ ጠላታችን የሆነውን የወያኔን ቡድን ለአንዴም ለሁሌም ከጫንቃችን ላይ ለማስወገድ የምንችለው የወያኔን የክፍፍል ተንኮል ተረድተንና ተቋቁምን በመካከላችን ያለውን ልዩነት አቻችለን ኃይላችንን አስተባብረን ስንታገል ብቻ ስለሆነ ትግላችንን አጠናክረን እንቀጥል እንላለን።

ሞት ለወያኔ
 ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ

EPRP
 P.O.BOX 73337
 Washington DC, 20056
 USA

Email ESPIC@aol.com
 Website WWW.EPRP.com

EPRP
 BP 30022
 92276 Bois Colombes cedex
 France

Tel. 202 291 4217 Fax: 202 291 7645